

“እኛ በሂወት ስንኖር ኢትዮጵያዊያን ስንሞት ኢትዮጵያ ነን”

ከዚህ በላይ የጠቀስኩት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አሕመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው በተመረጡበት ወቅት ካሰሙት የመግቢያ ንግግር የተወሰደ ነው።

የሰው ልጅ ይወለዳል፣ እንስሶች ይወለዳሉ ተክልም ይበቅላል እነዚህ የተፈጠሩ ፍጡሮች ይኖራሉ ይሞታሉ። ሲኖሩ በሂወት እንዳሉ ...እነታቸው (their being) ጠብቀው ይኖራሉ ሲሞቱ አፈር ሆነው ወደ አፈር ይመለሳሉ። አፈር ከሆኑ በኋላ ግን የተፈጠሩበት አገር የነበሩበት አካባቢ ለቀውና ጥለው ተበታትነው የተወሰነው አካላቸው የተፈጠሩበት ቦታ የሙጥኝ ሲል ሌላው ክፋያቸው ደግሞ ወይ በነፋስ ወይም በወራጅ ውሃ ተጠርጎ አገር ጥሎ የሌላ ዚግነት ያላቸውን ሰዎች ይቀላቀላል ቀለብ፣ ምግብ ሆኖ ይቀየራል።

ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያዊ በምዕራባዊ የሃገራችን ክፍል ቢሞትና እዛው የሞተበት አካባቢ ቢቀበር በተቀበረበት አካባቢ ይበሰብሳል በስብሰባው አፈር ይሆናል። ወቅት ይቀያየርና ክረምት ሲመጣ ሃይለኛ ዝናብ ይጥልና አፈሩን ሸርሸሮ እያጋፋና እያገለበጠ ወደ አባይ ወንዝ ይቀላቀዳል። እድለኛ የሆነው የሚች ቅሪት አፈር እዛው በተቀበረበት ተክል ሆኖ ይበቅልና አገር ጥሎ ተሸርሸሮ ሳይሄድ ይቀራል፣ ሌላው እድለኛም በየቦታው ደለል እየሆነ የአገሩን ድንበር ሳይለቅ ይቀራል። እድል የቀናው በለስ የቆመለት የዚህ ሚች ኢትዮጵያዊ ክፋይ አፈር ደግሞ በአባይ ወንዝ ውሃ አማካኝነት ድንበር ተሻግሮ ሱዳን ይገባል ሱዳንም የድርሻዋን የዚህ ምስኪን ኢትዮጵያዊ ውህዶች ታስቀርና ወደ ግብፅ ቀሪውን ትለቃለች።

ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያን ለቆ የሄደው የኢትዮጵያዊው ሚች ውህድ አፈር በሱዳን የወንዝ ዳር እርሻዎች ለም ሆኖ አትክልት ሆኖ ለሱዳናውያን የእለት ምግብ ይሆንና ራሱን ከሱዳናውያን ደም አጥንትና ስጋ አዋህዶ ሱዳናውያንን የኢትዮጵያዊ የስጋ ውሁድ አካል ባለቤት ያደርጋቸዋል። ቀሪው አካሉ ቀሪው አፈር ግብፅ ይደርስና ልክ ለሱዳናች እንደሆነው ሆኖ የያዘውን የኢትዮጵያዊ ማንነት ውሁድ አቀብሎ ግብፃዊውን የኢትዮጵያዊ ስጋወደሙ ወአፅሙ ባለእዳ ያደርዋል። ይህ ከኢትዮጵያዊያን ሙታን የተገኘ ንጥረ ነገር ሱዳናውያንንና ግብፃውያንን የኢትዮጵያውያን ባለ እዳ ያደርጋቸውና ያዘምዳቸዋል ያቆራኛቸዋል። በመሆኑም ሱዳናዊውን ኢትዮጵያዊም ሱዳናዊም ሲያደርገው ግብፃዊውን ደግሞ ግብፃዊም ሱዳናዊም ኢትዮጵያዊም ያደርግና ያቀላቅላቸዋል።

በተመሳሳይ መንገድ ወደ ምስራቅ የሞተውን ኢትዮጵያዊ ከሶማሊያ ፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ወደ ሰሜን መረብ ዳር የሞተውን ኢትዮጵያዊም ከኤርትራዊው ጋር፣ ወደ ደቡብ የሞተውን በተመሳሳይ ኢትዮጵያዊም ኬንያዊው ጋር ሌሎችን በተመሳሳይ መንገድ እየቀርፀ ኢትዮጵያዊነትን ከሌሎች አጎራባች ህዝቦች ጋር እያዋሃደና እየቀላቀለ ከኢትዮጵያም አልፎ ገብቶ እንደንሆን ኢትዮጵያ ብቻ እንዳንሆን ያደርገናል።

በሌላ መልኩም በምስራቅ አካባቢና በመሃል ኢትዮጵያ የሞተው ኢትዮጵያዊ አፈር ሆኖ ተጠርጎ አዋሽ ወንዝ ገብቶ የአዋሽ (የመርቲ) እርሻ ውስጥ ውህድ ሆኖ ወይም በሌላ ወንዝ ተጠርጎ ሃረር ገብቶ በጫት ማሳ ውስጥ ፈሶ ሰርጾ ለጫት ማዳበርያ ሆኖ ወይም ለብርቱካን፣ ለቡና፣ ለቅመማቅመም፣ ለቲማቲም ጠቃሚ ንጥረ ነገር

ሆኖ ተክሎች አለምልጦ አሳድጎ ተለቅሞ ወይን ተቀጥፎ ወደ ተለያዮ አገሮች ተልኮ (export ተደርጎ) በነዚህ አገር ያሉ ሰዎች በልተውት ከሰውነታቸው ጋር አዋህደውት ተጋርተውን ይኖራሉ።

ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያዊያ ስንኖር ነው ወይስ ስንሞት ነው ኢትዮጵያ የምሆነው? ስንኖር ኢትዮጵያ ነን፣ ኢትዮጵያዊያንም ነን ስንሞት ግን አፍሪካ ነን ዓለም ነን ህዝቦች ነን በእያንዳንዱ የሰው ዘር የምንገኝ ንጥረ ነገሮች ውህድ ነን ባጠቃላይ የሰው ዘር ነን ፈጣሪም ያለ ምክንያት ሉሲን (ድንቅነሽን) ከዚህ አካባቢ አልፈጠራትም።

እኛ በሂወት ስንኖር ግን ኢትዮጵያ ነን፣ አገር ነን። አገር የምንሆነው ሞተን ስንበሰብስብና አፈር የሆነው ቅሪታችን ሳይሆን በሂዎች ያለው ህያው ማንነታችን፣ ህያው ሰውነታችን በሌላ አባባል እኛው በሂዎች ያለነው የምንተነፍሰው፣ ህያዎቹ ፍጡሮች ነን።

የእኛው በሂወት አገርነት ፣ ሰውነት መታመን ያለበት በውናችን ኮርተንባት፣ ተደስተንባት ፣ ቃላችን ሰጥተንባት፣ ተራምደንባት፣ ገንብተንባት፣ ተምረንባት፣ ቤተሰብ መስርተንባት፣ ልጅ ወልደን አሳድገንባት እነድንኖር የምታደርገንና ስለኛ ስትል መኖር ያለባት ስለሷ ስንል፣ ስለ ህያው ሰዎቿ ስንል ለመስዋእትነት፣ ለሰማእትነት ራሳችንን የምናጫባት ፣ ስለኛ ስትል መኖር ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ልንጠብቃት፣ መስዋእት ልንሆንለት የምንችለው እኛ በሂዎች አገር፣ እኛ ህያዎን እሷ ስንሆን በቻ እና ብቻ ነው። በሂዎች ስንኖር ጌጦችዎም፣ ጠባቂዎችዎም ነን፣ ክብሮቿ ነን፣ ስንኖር በተለያዩ ልሳናችን ባህላችን ሃይማኖቶቻችን ለክብሩ እንዘምራለን፣ አንጸልያለን። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ የምንሆነው በሂዎች አያለን ነው። ኢትዮጵያም ኢትዮጵያ የምትሆነው በህያው ባሉ በሚያስቡ፣ በሚያለሙ በተደመሩ ልጆቿ ነው። እኛ በሂወት እያለን ጥለናት የምንጠፋ ኢትዮጵያ ወና ሰው አልባ ምድረ በዳ ናት።

እኔ በሂወት እያለሁ ያልተከበርኩኝ ማንነቴን ብሄሬን አይቶ የሚገድለኝ ወጠምሻ የፈጠረች ኢትዮጵያ ሞተህ አገር ትሆናለህ ተብዮ ከምሰበክ ኖሬ ልከበር ኖሬ ፍቅር ልስማ፣ ፍቅር ልይ በፍቅር ልኑር። በፈጣሪ ሞት ከመሞቴ በፊት በድንጋይ ተወግሬም ይሁን በቆንጩራ (በሜጫ) ተቀልጮ ወይንም በጥይት አረር ተቆልጮ አልሙት፣ የፈጣሪን ሞት አልነፈግ። ቆሜ ያልታመነልኝ ኢትዮጵያዊነት ሞች እደሚሰጠኝ አልሰበክ፣ አገር ማለት እኔው ህያው ነኝና።

አገር ማለት ኢትዮጵያ ማለት አሁን በሂወት ያለው ክቡሩ አማራው፣ ክቡሩ አሮሞው፣ ክቡሩ ትግራዊ፣ ክቡሩ አፋሩ፣ ክቡሩ ሰማሌው፣ ሀድያው፣ ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ከምባታው፣ ጋቤላው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ጉሙዙ፣ አገው ሁሉም ብሄርና ብሄረሰቦችዎ ናቸው ኢትዮጵያ ማለት ህያው በሂወት ያሉት ህዝቦቿ ናቸው።

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አሕመድ በንግግራቸው “ስንሞት ኢትዮጵያ ነን” ያሉት ሊያጋጥም እንደሚችል ስህተት ማለትም ፈረንጆች (benefit of the doubt) እደሚሉት አድርጌ ልወስድላቸውና በማንኛውም መንገድ ግድያ አስቀርተው የፈጣሪ ሞት የምንሞትበትን ጊዜ ለማሳጠር ከሚሞክሩ ቂሮዎች፣ ፋኖዎች ሃላፊነት ከማይሰማቸው ፖሊሶች ወታደሮች ታጣቂዎች እኛ በሂወት ያለነውን አገር የሆነውን ህያዎን ኢትዮጵያ ይጠብቁን ወይንም ያስጠበቁን ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ።

መልካም የስራ ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስቴራችን